

# በንጹሃን ዜጎቻችን በተለያዩ የሃገራችን ክፍሎች የተፈጸመውን ግዲያ፣ እስራትና መፈናቀል አጥብቀን እናወግዛለን፤

በተለያዩ ክፍላጎልም በስደት የምንኖር ተጋሩ ኢትዮጵያዊያን፤

በኢትዮጵያ ላለፉት 26 ዓመታት በትረ ስልጣኑን የያዘው ህወሓት/ኢህአዴግ የኢትዮጵያን ህዝብ ከፋፍሎ ለመግዛት ብዙ ሴራዎችን እንዳሰረፈ፣ ብዙ ንጹሃን ዜጎችን እንደገደለና እንዳስገደለ፣ እንዲፈናቀሉ እንዳደረገና እንዳስደረገ ሁላችን የምናውቀው መራራ ሃቅ ነው። አገዛዙን በበላይነት ሲመራው በነበረው ህወሓት በግለሰብ ፈላጭ ቆራጭነት ኢህአዴግን ሲመራው የነበረው አቶ መለስ ዜናዊ ህልፈት በኋላ በአገዛዙ ውስጥ የነበረው የህወሓት የበላይነት ቀስ በቀስ ተሸርሽሮ የተለያዩ ቡድኖች እኔ የበላይ ልሁን በማለት በአገዛዙ ውስጥ በሚያካሄዱት የውስጥ ፍትግ ምክንያት በገዢው ፓርቲ ውስጥ ልዩነት ተፈጥሮ አገዛዙ እስካሁን እንደ አንድ ቡድን የቀጠለው የከፋፍለህ ግዛ አካሄድ እንደ ቡድን ሊያስቀጥል የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሶ እያንዳንዳቸው እንወክለዋለን ከሚሉት ብሄረሰብ ጉያ ውስጥ በመወሰን እስከ ዛሬ በኢትዮጵያ ብሄረሰቦች መካከል አይተነውና ሰምተነው የማናውቅ ዓይነት ብሄረሰብን ከብሄረሰብ ጋራ በማጋጨት ከዙሪያቸው ለማሰባሰብ ፍጣ ላይ ናቸው። ይህ ፍጣ ከምንጊዜም በላይ ባሁኑ ጊዜ አይሎ ቀጥሎ እነሱ ራሳቸው በለኮሱት ግጭት ዛሬ በተለያዩ የሃገሪቱ ክፍሎች በብሄረሰቦች መካከል የተለያዩ ግጭት ተከስቷል፤ በተከሰተው ግጭትም የበርካታ ንጹሃን ዜጎች ህይወት ተቀጥሯል፤ ብዙዎች ታስረዋል፤ ተፈናቅለዋል።

በዚህ ባላለፍን ከሁለት ወር በማይበልጥ ጊዜ ብቻ አገዛዙ በውስጡ በሚያደረገው የስልጣን ስሽኩቻና አንዱ ቡድን ሌላውን አንበርክኮ የበላይ ለመሆንና እወክለዋለሁ በሚለው ብሄረሰብ ጉያ ለመወሰን በሚደረገው ፍጣና በተለያዩ በጥላቻ በታወሩ ጽንፈኞች በሚራገበው የጥላቻ ፕሮፓጋንዳና ድርጊት በሃገሪቱ የተለያዩ አከባቢዎች እስከዛሬ ታይተውና ተሰምተው የማይታወቁ በዘር ላይ የተመሰረቱ የህዝብ ለህዝብ ግጭቶች ተከስቶ ከባድ የርስበርስ ፍጅትና መፈናቀል በሃገራችን የተለያዩ አከባቢዎች ተከስቷል፤ ከነዚህ ዋና ዋናውቹን ለመጥቀስ፤

ሀ. ኦሮሞንና የኢትዮጵያ ሶማሌ ብሄረሰቦች መካከል የክልል ደንበር እንደ ምክንያት በማድረግ የህወሓት ቡድን የአህዴድ ቡድንን ለማንበርክ የሶማሌ ክልል ባለስልጣናትና ልዩ የአከባቢ ጥበቃ ሃይል በመጠቀም በሶማሌ ክልል ሲኖሩ በነበሩ የኦሮሞ ብሄረሰብ ወገኖቻችን ላይ በከፊተው መጠነ ሰፊ ዘመቻ በርካታ ንጹሃን ኦሮሞ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ተገደለዋል፤ ቆሰለዋል፤ እጅግ ብዙዎችም ተፈናቅለዋል፤ በውል የማይታወቅ ንብረትም ወድሟል። እንዲሁም ይህን በሶማሌ ክልል ሲኖሩ በነበሩ ኦሮሞዎች ላይ የተወሰደውን ፍጅትና መፈናቀል እንደ ምክንያት በማድረግ በጽንፈኛ ኦሮሞዎች

በተደረገው ቅስቀሳና በጽንፈኛ ኦሮሞዎች በኦሮሞ ክልል በአንዳንድ አካባቢ ሲኖሩ በነበሩ ሶማሌ ኢትዮጵያዊያን ላይ በተወሰደው የጅምላ እርምጃም ንጹሃን የሶማሌ ብሄረሰብ ወገኖቻችን ተገድለዋል፣ ቆስለዋል፣ ተፈናቅለዋል።

ለ. የኦሮሞ ህዝብ ከአምባገነኑ የጭቆና አገዛዝ ነጻ ለመውጣት በሚያደርገው ሰላማዊ ትግል መካከል በተሰገሱት የኦሮሞ ጽንፈኞች በኢሉባቦር ዞን በሶስት ቀበሌዎች ለብዙ ዓመታት በሰላም ሲኖሩ በነበሩ አማራና ተጋሩ ወገኖቻችን በወሰዱት በዘር ላይ ያነጣጠረ አረመኔያዊ እርምጃ አማሮችና ተጋሩ ተገድሏል፣ ብዙዎች ተፈናቅለዋል፣ ንብረታቸውም ተዘረፈዋል፣ ወድሟል።

ሐ. ምንም ብረት ሳይታጠቁ ለነጻነታቸው በሰላማዊ መንገድ የታገሉ የኦሮሞ ወጣቶች እስከ አፍንጫው በታጠቀ የኢትዮጵያ ሰራዊት በአምባ ከተማ ተገድለዋል፣ ተድብድበዋል፣ ቆስለዋል፣ ታስረዋል።

መ. በበጎሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከማሺ ዞን በርካታ ንጹሃን የአማራ ወገኖቻችን አማራ በመሆናቸው ብቻ በዞኑ ባለስጣናት በተመራው የአካባቢ ታጣቂዎች ተገድለዋል፣ ቤታቸው ተቃጥሏል፣ ንብረታቸው ተዘርፏል፣ ብዙዎቹም ተፈናቅለዋል።

ሠ. በሚድያ ብዙ ያልተወራለት በደቡብ ትግራይ በራያ ተጋሩና በአፋር መካከልም በተለያዩ ጊዜ በተፈጠረው ግጭት ንጹሃን ተጋሩና አፋር ወገኖቻችን ተገድለዋል፣ ተፈናቅለዋል።

ረ. በወሎ በአፋርና በአማራ መካከልም ሚዲያ ያልዘገበው የርስበርስ ግጭት ምክንያት ንጹሃን አማራና አፋር ወገኖቻችን እየተገደሉና እየተፈናቀሉ ናቸው. . . . ።

ስለሆነም ካሁን በፊት በተለያዩ ጊዜ በህዝባችን ላይ ጥፋት ሲፈጸም እንደምናደርገው ሁሉ አሁንም እኛ በበተለያዩ ክፍለዓለም በስደት የምንኖር ተጋሩ ኢትዮጵያዊያን ከላይ የዘረዘርናቸው በአገዛዙና በጥላቻ በታወሩ ጽንፈኛ ቡድኖች አማካይነት በተለያዩ አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎቻችን ላይ የተፈጸመ ግድያ፣ መቁሰልት፣ እስራት፣ መፈናቀልና የንብረት ዝርፊያና ውድመት አጥብቀን እናወግዛለን።

ከዚህ ጋራ በማያያዝም ለሞላው ሃገርና ህዝብ ወዳድ ኢትዮጵያዊያን በሙሉ ቀጥሎ የተቀመጠው አጭር መልእክታችን ለማስተላለፍ እንወዳለን፣

- ስለ ሃገራችንና ህዝቧ ከግል ስልጣኑና ጥቅሙ ውጭ ምንም ሃላፊነት በማይሰማው በህወሓት በሚመራው የኢህአዴግ አገዛዝ ምክንያት አንገብቦ ያለውን ከባድ አደጋ ተባብረን ማምከን ጊዜ የማይሰጥ የሁላችን ተቀዳሚ የቤት ስራ ሆኗል። ለዚህ አሁን ደርሰንበት ላለነው ትልቁ አደጋ ዋናው ምክንያት የህወሓት/ኢህአዴግ አገዛዝ ስለሆነ ዛሬ ከምን በላይ ይህን አገዛዝ በጋራ ትግል አስወግደን ሁሉም ብሄር ብሄረሰቶች በእኩልነት ተከባብረው የሚኖርቡት ሉዓላዊትና ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ከህወሓት/ኢህአዴግ መወገድ በኋላ ለመመስረት ከብሄር ሆነ ድርጅት ጎጆአችን ወጥተን ኢትዮጵያንና ህዝቧን ማየት የምንችል ዜጎች አገዛዙን በጋራ ማስወገድ ትልቁ የቤት ስራችን ሆኗልና ይህን የቤት ስራችንን በጋራ እንስራ።
- ኢትዮጵያ የምትባል ለብዙ ዘመናት የኖረች የጋራ ቤታችን እንድትቀጥል ከፈለግን እስካሁን ለ27 ዓመታት በተናጠል ወይም በተለያዩ ትንንሽ ቡድኖች የተጓዘነው ጉዞ የትም እንዳላደረስን በግልጽ አይተናልና ሃገራችንና ህዝቧን

ከህወሓት/ኢህአዴግ አገዛዝ ለመታደግ የምንፈልግ በጋራ መምከርና መስራት ነገ ሳይሆን ዛሬ እንጀምር።

- ሃገርንና ህዝብን በከዱ ለፍርድ መቅረብ የሚገባቸው ከጅምሩ ጀምሮ የጥላቻ ፖለቲካ ጠንሳሾችና አራማጆች በሆኑት በነ ስብሐት ነጋ፣ ዓባይ ጸሃዩና ስዩም መስፍን ዓይነት መሰሪዎች መሪነት በተነዛውና አሁንም እየቀጠለ ባለው የጥላቻ ፖለቲካ ሳንጠመድ ሀገርና ህዝብን ማእከል አድርገን ተመልክተን፣ ከድርጅትና ብሄረሰብ በፊት ሃገርንና አጠቃላይ ህዝቧን አስቀድመን ፣ በህዝብና በፖለቲካ ድርጅት መካለል ያለውን ግዙፍ ልዩነት በግልጽ አይተንና ለይተን አስቀምጠን፣ አሁን አገዛዙ ባቀጣጠለው እሳት ላይ በንዚን ከማርክፍክፍ ተቆጠብን፣ በምንችለው አቅም ሁሉ አንዱን ብሄረሰብ ከሌላው ብሄረሰብ ጋራ በሚያፋቅርና በሚያቀራርብ ስራ ላይ አተኩረን እንስራ።
- ለሁላችንም መከራ ምክንያት(Cause) የሆነው የህወሓት/ኢህ አዴግ አገዛዝ ከተወገደ በኋላ ሁላቸው ጉዳዩ ያገባናል የሚሉ ሃይሎች ያለ አንዳች ማግለልና አድልዎ የሚሳተፉበት የሽግግር ሂደት ምን መመሰል እንዳለበት ካሁኑኑ በጋራ መነጋገር እንጀምር እንላለን።

ኢትዮጵያና ህዝቦቿ በተባበረ ትግል ከህወሓት/ኢህ አዴግ አገዛዝ ነጻ ለማውጣት በጋራ እንታገል!!!

በተለያዩ ክፍለዓለማት በስደት የምንኖር ተጋሩ ኢትዮጵያዊያን።